



አማራና ታሪካዊ ጠላቶች

ሀ/ የወጭ ጠላቶች አወርጋቸውን እንዲስተረጎሙ ለማምረት የሚፈልጉት ጥሬ እቃ በርካሽ ዋጋ አፍሪካ ገዝቶ በመወሰድ እና የተመረተውን ወጪ አገራቸው ለመወሰድ መመላለሻ መንገድ በመፈለጋቸው 1ኛ የሲዊዝ ካናልን 2ኛ የቀይባህርን መቆጣጠር ሲፈልጉ ኢትዮጵያን መቆጣጠር ፈለጉ። ለዚህም እንዲመቻቸው የሲዊዝ ካናልን ፈረንሳይና እንግሊዝ በአክሲዮን ገዙና መጠቀም ጀመሩ።

ለዚህም መነሻ ምክንያቱ በእንግሊዝ የጥጥ ፋብሪካ በመስፋፋቱና ሲጠቀሙበት የነበረው የደቡብ አሜሪካ ጥጥ በማቆሙ በምትኩ ግብጽ ወስጥ የአባይን ተፋሰስ ተጠቅሞ ጥጥ ለማምረት ታስቦ ነው። ይሁን እንጂ የአባይን ተፋሰስ እንደሌለ ለመጠቀም አባይን ከምነጩ መቆጣጠር፤ አባይን ለመቆጣጠር ኢትዮጵያን መቆጣጠር አስፈላጊ መሆኑን አምነው ኢትዮጵያን በግብጽ እና በኢጣሊያን በኩል በተደጋጋሚ ለመውረር ሞክረው ሰይሳካ ቢቀርም ኢትዮጵያን ለማጥፋት የማይባዛውን መሆናቸውን ለኢትዮጵያ አንድነት የቆሙ ሁሉ አወቀውና ነቅተው መጠበቅ አለባቸው።

በ1888ዓ.ም በአደዋ ጦርነት ነጮች በጥቁሮች መሸነፋቸው በአራባኛ ላይ የነጻነት ስሜት የጫረ በመሆኑ ለቅኝግዛት እርምጃቸው እንቅፋት ሁኖ ማግኘታቸው። ለአወርጋ ህዝቦች የአፍሪካ ዘመቻ የኋላቀር አገርን ህዝብ ነጻነት ለማስተማር ነው የምንሄደው የሚሉትን ህዝባቸውን መልስ ለነጻነት ታጋይ የሆነው ኢትዮጵያዊ በማክሸፉ የነሱ ፕሮፖጋንዳ ወድቅ በመሆኑ። የአደዋ ድል በኢትዮጵያዊያን ህዝብ መካከል የነበረውን አንድነት አጉልቶ በማሳየቱ። ለነጮች የታሪክ ስብራት በጥቁር መሸነፋቸው የጣሊያን መሸነፍ ነው ብለው ወሰዱ። ስለሆነም አማራን የጋራ ጠላት አደረጉ።

ለ/ የወስጥ ጠላቶች አወርጋቸውን ኢትዮጵያን በተለያዩ ጊዜና በተደጋጋሚ ለመውረር በሞከሩበት ጊዜ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከጠላት ጋር ተሰልፈው አገራቸውን የወጉ ባንዳዎች ልጆችና የልጅልጆች የአማራው ታሪካዊ ጠላቶች ናቸው። ከባንዳ የተወለዱ ባንዳዎች እድገታቸው የወጭ ወራሪዎች እንዴት እንደመጡ፤ ለምን እንደመጡ፤ በማን ድጋፍ እንደተደረገላቸው፤ ማን እንደተዋጋቸው፤ ለምን እንደተሸነፉ በምደጃ ዙሪያ በአባቶቻቸው እና በናቶቻቸው እየተማሩ ያደጉት ስለአገር በባእዳን መውረር ቁጭት የሚፈጥር ሳይሆን ለኢትዮጵያ እየተዋጉ ወራሪውን ማሳደዳቸው በዚህም ፍትህ ወለጆቻቸው የደረሰባቸውን ጉዳት ከወራሪዎች ሲያገኙት የነበረውን የገንዘብ ጥቅም መቋረጥ እና የአባቶቻቸው ጌቶች ተሸነፈው ተመተው ኢትዮጵያን ሳያጠፉ መቅረታቸው የሚያስቆረቁር ቁጭት ነበር ከእናት ከአባቶቻቸው እየተማሩ ያደጉት።

የነዚህ ትውልድ ነው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከዚህ ደረጃ ያደረሳት። አማራ የኢትዮጵያ ሌላው ገጽ በመሆኑ እነዚህ የባንዳ ዘርአዝርት ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተጠቀሙበት ስልት በቅድሚያ አማራውን ማጥፋት ነው ብለው የሚመሩበት መረሀ ግብር ነድፈው የሚያስፈጽሙበት ህገመንግስት አወጥተው የሚፈጽምና የሚያስፈጽም ባንዳዎችን ገዝተው አማራውንና ንጹሁን ኢትዮጵያዊ እየገደሉ ከዚህ ደረሱ። አሁንም በመግደል ላይ ያሉት ወደፊትም ለመግደል በነበረው ፖሊሲና ህገመንግስት ለመስራት የመጣውን የህዝብ አመጽ በጥግንግን እና በሽፍንፍን ሊሰሩበት ሲጥሩ የሚታዩትን የባንዳዎች ዘርአዝርት ዘመናዊ ትምህርት ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ የጌቶቻቸውን ታሪክ ከወላጆቻቸው ትርክት ጋር አዛምዶና አጣጥሞ ተግባራዊ ለማድረግ እድል ሰጣቸው፤ አመቻቸው። የዓለም ህዝብ የካፒታሊስትና የሶሻሊስት እርዮተ ዓለም በሚል ሽኩቻ ወስጥ ሲገባ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው የኢትዮጵያ አብዮት የሚል መሰረቱ መደብ ሳይሆን የነገድ ጥላቻ የሆነ የግራውን የፖለቲካ ህይወት በሸፋን በመጠቀም የአማራውን ህዝብ ለመጨፍጨፍ ዓልመው በመነሳት እየጨፈጨፉት የሚገኙት፤ ወደ ፊትም በልጆቻቸውና በልጅ ልጆቻቸው ለማስጨጨፍ እቅዳቸውን በመለስ ኑዛዜ ያራዘሙት ። ስለዚህ አማራ ቋሚ የወጭ እና የወስጥ ጠላቶች ያሉብህ መሆኑን አወቀህ በቋ ሚነት ጠንካራ ድርጅት መመስረት አለብህ። የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት አማራውንና ለኢትዮጵያ አንድነትና ደህንነት የሚታገለውን ሁሉ በወጥነትና በጠንካራ ድርጅት ለማሰባሰብ ያላሳለሰ ጥረት ያደርጋል እያደረገም ነው።

ሙላት በላይ
ቁጥር 4 ይቀጥላል